

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!

ማስታወቂያ

የሕቶች ፕሮግራም

May 12 @ 3 p.m. (ቅዳማ) የሕቶች ፕሮግራም ስላለ እሕቶች ሁሉ በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የበረከቱ ተካፋዮች እንድትሆኑ የሕቶች አገልግሎት መሪዎች ያሳስባሉ።

የጌታ አራት

ዛሬ የጌታ አራት አገልግሎት ይኖረናል። ስለዚህ መታሰቢያ ጌታን እናመሰግናለን።

የአርብ ፕሮግራም

በአርብ ፕሮግራም ዘወትር አርብ ከ7 p.m. ጀምሮ እየተገናኘን እንጸልያለን። ቃሉንም እንማራለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን ሁላችንም እንድንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። በተለያዩ ጉዳይ እንዲጸለይላችሁ የምትሹም አገልጋዮችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ!

የሕንጻ ፈንድ

የሕንጻ ፕሮግራማችን ላይ አሁንም ተሳትፎአችን እንዲቀጥል ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። ስለዚህ አገልግሎት እየጸለይን አሁንም ጌታ እንደሚያሳስብን ለሕንጻ የሚሆን ስጦታን በመስጠት መትጋታችንን እንድንቀጥል በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ጌታ ይባርካችሁ!

“ወደ ውጭም አውጥቶ:- ጌቶች ሆይ፣ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም:- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል? 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
- ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካሄዳል? 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
- ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል? 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ? 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል? 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን



Chicago Yemsrach Evangelical Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“መንፈስህን ስትልክ፣ እነርሱ ይፈጠራሉ፤ የምድርንም ገጽ ታድሳለህ።” (መዝ. 104:30)

Chicago Yemsrach Evangelical Church
4455 N. Seeley Avenue
Chicago, IL 60625

መደበኛ ፕሮግራሞች
እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

May 6, 2018 ሚያዚያ 28፣ 2010 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ፍቅሩ ቴንሶ
አምልኮ.....	የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ	ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
ቃል	ወንድም ረድኤቱ ካሳ
ማጠቃለያ	ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ቀባው፤ እርሱም መልካም እያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ዞረ፤ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረና።”

(ሐዋ 10:38)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አሰፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጌቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመኅ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

መንፈስ ቅዱስ — የተሰፋው መንፈስ!

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሳዔ ኃይል የሞትን ጣር አጥፍቶ ከተነሳና ካረገ በኋላ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠውን የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ ፈጸመው። ስለዚህም አሁን ባለንበት ዘመን ጌታ ኢየሱስ በክብር እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ መሽራይቱን ቤተ ክርስቲያንን እያዘጋጀ ከኛ ጋርና በኛ ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ስብእና (personality) ያለው አምላክ ነው። ከአብና ከወልድ ጋር ትክክል የሆነ ከሰላሴ አንዱ ነው። መንፈስ ቅዱስ የኃይል መንፈስ እንጂ ኃይል ብቻ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን “እርሱ” እየለ በሰው መደብ ነው የገለጸው። (ዮሐ 14፡ 16-17፤ 25፤ 15፡ 26፤ 16፡ 5-15) መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው። በፍጥረት ውስጥ ከአብና ከወልድ ጋር ተካፍሏል። (ዘፍ 1፡2) ልክ ዶሮ እንቁላሎቿን እንደምትታቀፍ የእግዚአብሔር መንፈስም በፍጥረት ጊዜ ባዶ የነበረውን ሊሞላ፣ ጭለማውን ሊገልጥ፣ ቅርጽ አልባ የነበረውን ቅርጽ ሊሰጥ በውሆች ላይ ይረብብ ነበር። ይህም ስራው ዛሬም የቀጠለ ነው። ዛሬም መንፈስ ቅዱስ ይፈጥራል፣ ጭለማውን ይገልጣል፣ ባዶውን ይሞላል፣ ቅርጽ የሌለውን ቅርጽ ይሰጣል። እየብ “የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጥሮኛል፤ ሁሉን የሚችለውም አምላክ እስትንፋስ ሕይወት ሰጥቶኛል” (እዮብ 33፡4) እንዳለ የተፈጠረው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው።

መንፈስ ቅዱስ ስሜት አለው። በኤፌ 4፡30 ላይ “ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ” በማለት ሐዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ይመክረናል። ከፍሉን ስንመለከተው የሚያንጽፍ የሚጠቅም ቃል እንጂ የማይረባ ቃል ከውስጣችን እንዳይወጣ ነው የሚያስተምረው። መራርነትን፣ ቁጣን፣ ንዴትን፣ ጭቅጭቅን፣ ስድብን፣ ክፋትን እንድናስወግድ ይነግረናል። ይቅር እንድንባባል ያሳስባል። ይህ በማይሆንበት ቢዜ -- ይቅር መባባል ሳንችል ስንቀር፣ ረብ የለሽ ቃል ከኛ ሲወጣ፣ የሰጋ ፍሬ ሲሰለጥንበን -- የታተምንበት መንፈስ ቅዱስ (በውስጣችን ያለው) ይዘናል። ማዘን የሰብእና ምልክት (የስሜት ምልክት) ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚያዝነው ስለሚወደን ነው። ማዘን የፍቅር ቋንቋ ነው። የምትወዱት ሰው ቢበድላችሁ ታዝናላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ስለሚወደን ስንበድለው ይዘናል።

መንፈስ ቅዱስ በአንድ ጊዜ ሁሉም ቦታ የሚገኝ ነው (He is Omnipresent) ከኛ ጋር ነው፤ በኛም ውስጥ ነው። አሁን በዚህ ሰአት በአለም ሁሉ አለ። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ቻይ ነው (He is almighty) ጌታ የምድር አገልግሎቱን ያካሄደው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተቀብቶ ነበር። ጌታ ኢየሱስም ይህንኑ እውነት “የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው። ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፤ ለታሰሩትም መፈታትን ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ፣ የተጠቁትንም ነጻ አወጣ ዘንድ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል” (ሉቃ 4፡17) በማለት አረጋግጧልናል። ወገኖቼ፡- እኛም ለወንጌል ምስክሮች መሆን የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። መንፈስ ቅዱስ የሃይል፣ የፍቅርና ራስን የመግዛት መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስን ሁልጊዜ “መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንኳን ወደ ሕይወቴ፣ ወደ ቤቴ፣ ወደ አገልግሎቴ... ደህና መጣህ” እያልን እውቅና እየሰጠን እንቀበለው። አሜን።